

International Ethiopian Diplomacy Council Committee (IEDCC)
Dallas Texas

የሐረርወርቅ ጋሻው ፣ ከአሜሪካን መንግስት እና ከሄርማን ኮህን ጋር ኢትዮጵያን ካለችበት የመከፋፈል አደጋ የሚያድን አስቸኩህይ ሃሳብ በዲሲ አቀረበች።

አለም አቀፍ መግለጫ
ዲሴምበር 12 ቀን 2017።

በዳላስ ቴክሳስ ንዋሪ በመሆን የምትታወቀው የሐረርወርቅ (የኢትዮጵያ ወርቅ) ጋሻው፣ ትናንት ሰኞ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር፣ ዲሴምበር 11 2017፣ ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት ተኩል በዋሽንግተን ዲሲ ከኮህን ጋር ጭምር

ባደረገችው የሁለት ሰዓት ስብሰባ፣ አሜሪካን እስፓንሰር ሆና አስቸኩህይ ኮንፍራንስ ጥሪ በማድረግ ኢፒአርዲኤፍ መንግስት እና ሁሉንም እስከዛሬ ለኢትዮጵያ ልአላዊነት እና ለእውነተኛ ዲሞክራሲ በመታገል የሚታወቁትን ድርጅቶች እና መሪዎቻቸውን ያካተተ ስብሰባ አሜሪካን እስፓንሰር እንድታደርግ ጥሪዋን በ International Ethiopian Diplomacy Council Committee እና በራስዋ ስም አቅርቧል።

የቀድሞው የአፍሪካ ጉዳይ ዋና ጸሃፊና አምባሳደር ህርማን ኮን በበኩላቸው የኢትዮጵያን መከፋፈል በአሁኑ ጊዜ እሳቸውም ይሁኑ የአገራቸው መንግስት አሜሪካን እንደማይደግፍ እና ኢትዮጵያ አንድነትዋን ጠብቃ እንድትኖር በበኩላቸው መፍትሄ ይሆናል ብለው ስለሚያስቡትም በዝርዝር በመናገር አሜሪካን ኮንፍራንስ እንድታደርግ የበኩላቸውን እንደሚተባበሩ እና ጥሩ ሃሳብ መሆኑንም ለየሐረርወርቅ ቃል ገብተዋል።

ቀጥላም በሰፊው ከተነጋገረችበት አጀንዳ በአማራው ሕዝብ ላይ ኢትዮጵያን ለመከፋፈል ሲባል የተደረገውን የአማራውን ብሄር የማጥፋት ዘመቻ በድብደባ፣ በጥይት፣ በሚንጫ፣ ጭፍጨፋ ፣ ከሰባት ሚልየን ያላነሰ የአማራ ብሄር ተወላጅ በመለስ እና ከዛም በመቀጠል እስከ ዛሬም በየቀኑ አማራው ከያለበት እንደ ወንጀለኛ እየታደነ ከኢትዮጵያ ዙሪያ እየተመነጠረ አገሩ ጎንደር ፣ ጎጃም እና ወሎ ብቻ ይመስል ወደ እዛ እየተባረረ መሆኑን ጭምር በማስረጃ በማቅረብ በተጨማሪም ሁለት መጽሃፎች አንዱ በሙሉቀን ተስፋው ወጣቱ ጋዜጠኛ የተፃፈ እና ቀጥሎም በደራሲ ጌታቸው ረዳ የኢትዮጵያ ሰማይ አዘጋጅ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነት ታጋይ የተፃፈ የትግራይ ብሄርተኛ በሚል በቅርብ የታተመውን አማራውን የትግራይ ብሄረተኞች እንዴት እንደሚጠሉት የጻፈውን ጭምር በማስረጃ አቅርባ በስጦታ መልክ አበርክታለች።

ይሄም በዚህ መልክ ለእነ ኮህን ስለ አማራው ብሄር ማጥፋት ዘመቻ መጨፍጨፍ እና መሬቱን እና የግል ንብረቱን ጭምር በመቀማት ማባረር ገለፃ ሲደረግ የመጀመርያው መሆኑ ነው። ቀጥሎም ስለ አሮሞው ፣ ጋምቤላ፣ የኢትዮጵያ ሱማሌን አስመልክቶ በሕዝቡ ላይ የሚደርሰውን የእርስ በእርስ ግጭት ቅስቀሳ እና የሚደርስበትን ግፍ ሰፊ መረጃዎችን አቅርቧል።

በየሐረርወርቅ ከቀረበው አጀንዳ ውጪ በአምባሳደር ኮህን የቀረቡላት ሃሳቦችም ነበሩ። ዝርዝሩን በቅርብ በተከታታይ እስክናወጣ ከአክብሮት ጋር ለዛሬ ከዚህ በላይ ባስቀመጥነው መግለጫ እንሰናበታለን።
እዝራ ካሳ
ምክትል ሊቀመንበር።
ezrakassa@gmail.com

ድል ለኢትዮጵያ!



"የጥፋት ዘመን" የሚለውን መጽሐፍን የሐረርወርቅ (የኢትዮጵያወርቅ) እና ኮህን ይዘውት ከሰብሰባቸው መጨረሻ የተነሱት ፎቶግራፍ። ይህም ለመጀመርያ ጊዜ በዚህ መልክ ለኮህን የቀረበ መሆኑ ነው ሃቂ።



አምባሳደር ህርማን ጄ ኮህን "የጥፋት ዘመንን" ይዘው የሐረርወርቅ (የኢትዮጵያወርቅ)
"የትግራይ ብሔረተኞች አማራውን በአማራ ላይ ያላቸው ጥላቻ" የሚለውን ይዘከሰብሰባ መጨረሻ የተነሱት ፎቶግራፍ።



በስብሰባው ላይ ከተገኙት ዶክተር ጃክ ዲናሾ የኮህን እና ውድ ኢንተርሸናል ምክትል ፕረዘደንት እና የኢትዮጵያውያን ከስብሰባ በሁዋላ ፎቶው ስብሰባውን